



**የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ)**  
**Ethiopian People's Revolutionary Party (EPRP)**

የካቲት 30 ቀን 2011 ዓ.ም.

የአዲስ አበባን ማንነትና ይዘት በመደገፍ የሚደረገውን እንቅስቃሴ ኢሕአፓ ይደግፋል

እሁድ መጋቢት 1 ቀን 2011 ዓ.ም በአዲስ አበባ በባልደራስ አዳራሽ ስለ አዲስ አበባ ምን ይደረግ በሚል ውይይት የሚደረግ መሆኑ ተገልጿል። ኢሕአፓ ይህን ስብሰባም ሆነ የአዲስ አበባን ማንነትና ይዘት በመደገፍ የሚደረገውን ማንኛውንም እንቅስቃሴ የሚደግፍ መሆኑን ይገልጻል። በላያችን ላይ በአሜሪካ የተሰየሙበትን ሹሞች ዋና ገጽታቸው ዘረኝነትና ጠባብ ወያኔያዊ ግን የኦሮሞ ብሄርተኛነት መሆኑን ስናጋልጥ ቆይተናል። ኢትዮጵያዊነት ሱሳችን ነው ሲሉ የነበሩት ግለሰቦች ዋና መልዕክታቸው ተጨፈኑ እናሞኛችሁ እንጂ በልባቸው ኦሮሚያን ለማስቀደም ቆርጠው መነሳታቸውን ከመጀመሪያው ያጋለጥነው ነው። ዛሬ በይፋ አዲስ አበባን ለመጠቅለልና የኦሮሞ ነው በማለት የሚንቀሳቀሱት ክፍሎች ቀጥለውም ከድሬ ዳዋ እስከ ወሎ ደረሰ ኦሮሚያ ነው በሚል ቅዠት ሕዝብን ሊያፈናቅሉ፣ ሊፈጁና ሊያሰፈጁ ተነትሰዋልና ይህንን በመቃወም የሚወሰዱ ሕዝባዊ እርምጃዎችን ሁሉ ኢሕአፓ ሙሉ በሙሉ መደገፉን መግለጽ ይፈልጋል። ተንጋግተው ወደ አዲስ አበባ የሄዱትና ተቃዋሚ ድርጅት ነን የሚሉት የፖለቲካ ድርጅቶች ሁሉ ጠባብ ብሄርተኞች ኢትዮጵያ ላይ ጥቃት ሲፈጽሙ እያዩ በለሆሳስም ቢሆን መቃወም አለመቻላቸው ለትዝብት የሚያበቃቸው ከመሆኑም በላይ ተቃዋሚ መሆን አቅቷቸው የጠባባቹ አወዳሽና ተለጣፊ መሆናቸው አሳዛኝ ድርጊት ሆኖ ይገኛል።

ወያኔ የጎንደር የወሎንና የአፋርን መሬት የትግራይ ነው ብሎ ጠቅልሎ መያዙ ብቻ ሳይሆን መሬታችንን ለሱዳንም ለሻዕቢያም መስጠቱና መተማ ሳይቀር ትግራይ ነው የሚል ቀረርቶ እያሰማን ነው። ጠባባቹና ማፈሪያ ሹሞች ደግሞ ከድሬዳዋ እስከ ወሎና ብሎም አዲስ አበባ የእኛ ነው በሚል እየፎከሩበት ነው። ኢትዮጵያዊ መሆናቸውን ከደው ሜንጫ ለአማራ ለክርስቲያን ከሚሉት ጋር ገጥመዋል። መግጠም ብቻ ሳይሆን ዋናው አንቀሳቃሽ ለመሆናቸው የቡራዩን የሕዝብ መፈናቀል ባለሥልጣናቹ ራሳቸው ማዘዛቸውን መረጃው መገኘቱንም ለማወቅ ተችሏል። አዲስ አበባ ፍንፍኔ ነበረች አሁንም ናት የሚለው አባባል ልብ ወለድ ነው። የአለውን እወነት ከዶ፤ ማንነትን ከዶ ለመስፋፋት የታሰበው ለከፋ ችግር የሚዳርግ እንጂ እውን የሚሆንም አይደለም። የሚያመጣው ደም ማፋሰስ እንጂ ግባቸውን ሊያገኙ ከቶም አይችሉም። ሕዝብን መናቅ መጨረሻው ውድቀት ነው። ሹሞቹ ኢትዮጵያዊ ሳይሆኑ ጠባብ ነጠኞች መሆናቸውን በዕብራት አሳይተውናል። አዲስ አበባንና ሌሎችን ከተሞችና ጠቅላይ ግዛቶች የእኛ በሚል ጀሌዎቻቸውን አሰባሰበው የጀመሩት ጸረ ሕዝብ ጸረ ኢትዮጵያ ዘመቻ ውድቅ እንደሚሆን ስናረጋግጥ በሙሉ እምነት ነው። ዋናው ቁም ነገር ግን ሹሞቹ ለኢትዮጵያ ሳይሆን ለጥበትና ዘረኝነት የቆሙ መሆናቸውን ሁሉም ተረድቶ ሊያገላቸው ሊታገላቸው መነሳት እንዳለበት መገንዘቡ ነው ።

EPRP  
 P.O.BOX 73337  
 Washington DC, 20056  
 USA

Email [ESPIC@aol.com](mailto:ESPIC@aol.com)  
 Website [www.eprp.com](http://www.eprp.com)

EPRP  
 BP 30022  
 92276 Bois Colombes cedex  
 France

አዲስ አበባ የሁሉም ኢትዮጵያዊ እንጂ የማንም ጎጠኛ አይደለችም። ዘረኛውን ወያኔ ስናዳከም ሌላ ዘረኛ አገዛዝ ሊተካውና ሊያስቀጥለው በአሜሪካና አረቦች ድጋፍ መጥቶብናል። አውሬ ዘረኞች መድረክ ይዘው ሕዝብን ሊያፋጁና ኢትዮጵያን ሊያጠፉ ተሰልፈዋል። መድረክ እንዲያገኙ ፈቃድ የሰጧቸው ዘረኞቹ ሹሞች ናቸው... ግባቸው አንድ ነውና። በዚህ ውርደትና ክህደት አንፈረጅም በማለት ተቃውሟቸውን የሚያስሙትን ሁሉ አሕአፓ ድጋፉን ይገልጥላቸዋል። ተቃውሞው በሁሉም መስክ ይፋፋም። ገንጣይ ጠባቦችን ወደዱም ጠሉም እናቸንፋቸዋለን ።

ጸረ ጠባብ ዘረኞች ትግላችን ይፋፋም !!  
ሀገር አድን ትግላችን ይፋፋም!!  
ኢትዮጵያዊነት ተጠናክሮ የድል ባለቤት ይሁን !!

EPRP  
P.O.BOX 73337  
Washington DC, 20056  
USA

Email [ESPIC@aol.com](mailto:ESPIC@aol.com)  
Website [www.eprp.com](http://www.eprp.com)

EPRP  
BP 30022  
92276 Bois Colombes cedex  
France

Tel. 202 291 4217 Fax: 202 291 7645